

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ዘጠነኛ ዓመት ቁጥር ፴፭  
አዲስ አበባ ደግሞ ፩ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

29<sup>th</sup> Year No 35  
ADDIS ABABA 6<sup>th</sup> September, 2023

<p style="text-align: center;"><u>ማውጫ</u></p> <p style="text-align: center;">ደንብ ቁጥር ፭፻፴፱/፪ሺ፲፭</p> <p>የሚስጥራዊ መረጃዎች ምደባ እና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፲፬ሺ፰፻፹፬</p>	<p style="text-align: center;"><u>Content</u></p> <p style="text-align: center;">Regulation No539/2023</p> <p>Government Secret Information Classification and Protection Council of Minister Regulation.....Page 14884</p>
<p style="text-align: center;"><b>ደንብ ቁጥር ፭፻፴፱/፪ሺ፲፭</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>የሚስጥራዊ መረጃዎች ምደባ እና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u></b></p> <p>የመንግሥት ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመመደብና ጥበቃ ለማድረግ የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት ባለመዘርጋቱ በብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እየተፈጠረ በመሆኑ፤</p> <p>የመንግሥት ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመመደብ፤ ደረጃቸውን ለመወሰንና በየወቅቱ ለማሻሻል የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤</p> <p>የተመደቡ የመንግሥት ሚስጥራዊ መረጃዎች በሕገ-ወጥ መንገድ ይፋ እንዳይሆኑ፤ እንዳይጠፉ፤ እንዳይበላሹ፤ እንዳይለወጡ እና እንዳይተላለፉ ተገቢውን ጥበቃ ማድረግ በማስፈለጉ፤</p>	<p style="text-align: center;">Regulation No 539/2023</p> <p style="text-align: center;"><b><u>GOVERNMENT SECRET INFORMATION CLASSIFICATION AND PROTECTION COUNCIL OF MINISTER REGULATION</u></b></p> <p>WHEREAS, a failure to establish a system to classify and protect government classified information has posed a negative impact on national security and interests;</p> <p>WHEREAS, it has become necessary to establish a system that enable to classify, to determine the level and timely to update the government secret informations;</p> <p>WHEREAS, it has become necessary to protect government classified information from being illegally disclosed, destroyed, damaged, altered and transmitted;</p>

በሀገሪቱ የመንግሥት ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመመደብና ጥበቃ ለማድረግ የሚያስችል ግልፅ፣ ወጥ እና ተጠያቂነት የሰፊነበት ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በብሔራዊ መረጃና ደገነነት አገልግሎት አዋጅ ቁጥር ፰፻፱/፪ሺ፭ አንቀጽ ፳፰(፩) እና በመገናኛ ብዙሃንና መረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር ፭፻፺/፪ሺ አንቀጽ ፴፯(፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

**ክፍል አንድ**

**ጠቅላላ**

**፩. አጭር ርዕስ**

ይህ ደንብ “የመንግሥት ሚስጥራዊ መረጃዎች ምደባ እና ጥበቃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፱/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “መረጃ” ማለት በማንኛውም ሰው፣ በማንኛውም ጊዜ የተፈጠረ፣ በማንኛውም ቅርፅ የተፃፈ፣ የተቀዳ፣የተሳለ፣ የተቀባ፣ የታተመ፣ በፎቶ የተያዘ፣ በቪዲዮ የተቀረፀ፣ በኤሌክትሮኒክ ሪከርድ የተያዘ ወይም በማንኛውም አይነት ቅጂ፣ መለኪያ፣ ሥርዓት በቃል የተላለፈ መረጃን ወይም ቁሳዊ ሀብቶችን ያካትታል፤

፪/ “ኤሌክትሮኒክ ሪከርድ” ማለት በኤሌክትሮኒክ ዘዴ የተፈጠረና በማግኔቲክ፣ በኦፕቲካል፣ በዲጂታል ወይም በኤሌክትሮኒክስ ቅርፅ በኮምፒዩተር ወይም መሰል ቴክኖሎጂዎች የተከማቸ፣ የሚተላለፍና ጥቅም ላይ የሚውል ሪከርድ ነው፤

WHEREAS, it has become necessary to establish a clear, uniform and accountable system that enable the classification and protection of government classified information of the country;

The Council of Ministers issued this Regulation in accordance with Article 28(1) of the National Intelligence and Security Service Proclamation No. 804/2013 and Article 37(2) of the Freedom of Media and Information Proclamation No. 590/2008.

**SECTION ONE**

**GENERAL**

**1. Short Title**

This Regulation may be cited as “Government Secret Information Classification and Protection Regulation No 539/2023”.

**2. Definition**

Unless the context requires otherwise, in this Regulation:

- 1/ "Information" includes information or material resources created by any person, at any time, in any form written, recorded, drawn, painted, printed, photographed, videotaped, electronically recorded or transmitted orally in any form, measurement; system;
- 2/ "Electronic Record" means a record created by electronic means and stored, transmitted and used in magnetic, optical, digital or electronic form by computer or similar technologies;

፫/ “ብሔራዊ ደኅንነት” ማለት በኢትዮጵያ ዜጎችና የግዛት አንድነት፣ሰላምና መረጋጋት ላይ ከሚቃጠው ማናቸውም ስጋቶች መጠበቅና መከላከል ነው።

፬/ “የመረጃ ምደባ” ማለት ለመረጃ የሚደረግ የሚስጥራዊነት ምደባ እና የሚስጥራዊነት ደረጃ ያጠቃልላል።

፭/ “የመረጃ ኢ-ምደባ” ማለት በሚስጥራዊነት የተመደበ መረጃን ከሚስጥራዊነት ምደባ ማስወጣት ነው።

፮/ “ዳግም ምደባ” ማለት በሚስጥራዊነት የተመደበ መረጃ ደረጃ መለወጥ ነው።

፯/ “የመረጃ ጥበቃ” ማለት የሚመደቡ መረጃዎች በሕገ-ወጥ መንገድ ይፋ እንዳይሆኑ፣ እንዳይጠፉ፣ እንዳይበላሹ፣ እንዳይለወጡ እና እንዳይተላለፉ የሚደረግ አካላዊ፣ ግላዊ እና የሳይበር ደኅንነት ጥበቃ ነው።

፰/ “አካላዊ ደኅንነት” ማለት በተመደቡ መረጃዎች ላይ ማንኛውም አይነት ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ጉዳት እንዳይደርስባቸው የሚደረግ የጥበቃ ሥርዓት ነው።

፱/ “የደህንነት ማረጋገጫ” ማለት አንድ ሰው ለታጨበት ወይም ለሚመደብበት የሥራ ሃላፊነት ታማኝነትና ተፈላጊ ስብዕና ያለው መሆኑን የማጥናትና የማጣራት ሂደት ነው።

፲/ “የሳይበር ደኅንነት” ማለት ምደባ የተደረገለትን መረጃ ሚስጥራዊነት፣ ምልዕነት እና ተደራሽነትን ከማንኛውም አይነት የሳይበር ጥቃት ለመከላከል የሚወሰድ እርምጃ ነው።

3/ "National Security" means protecting and defending Ethiopian citizens and territorial unity, peace and stability from any threats;

4/ "Information Classification" means the classification of classified information and includes level of classification;

5/ "Declassification of Information" means the declassification of classified information;

6/ "Reclassification of Information" means changing the level of classified information;

7/ "Information Protection" means providing physical, personal and cyber security protection for classified information from being illegally disclosed, destroyed, damaged, altered and transmitted;

8/ "Physical Security" means a system of protection against any natural or man-made damage to classified information;

9/ "Security Clearance" means a process of inquiry and verification into an individual’s loyalty, character, trustworthiness and reliability to ensure that he is eligible for the position he is to be nominated or for the post he is to be assigned;

10/ "Cyber Security" means a measure to protect the confidentiality, integrity, and accessibility of classified information against any kind of cyber-attack;

፲፩/ “የኮሙኒኬሽን ደህንነት” ማለት ለመንግሥት ሚስጥራዊ መረጃዎች ልውውጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎች፣ መተግበሪያዎች እና የግንኙነት ስርዓቶችን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚወሰዱ እርምጃዎች ናቸው።

፲፪/ “በሕገ-ወጥ ይፋ ማድረግ” ማለት የተመደበን መረጃ ላልተፈቀደለት ሰው በማንኛውም መንገድ ማስተላለፍ ነው።

፲፫/ “የመንግሥት አካል” ማለት በፌዴራል ወይም በክልል ሕግ መሠረት የተቋቋመ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ነው።

፲፬/ “የመንግሥት አካል ኃላፊ” ማለት የመንግሥት አካልን በበላይነት እንዲመራ እና እንዲያስተዳድር ኃላፊነት የተሰጠው ሰው ነው።

፲፭/ “አገልግሎት” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፰፻፱/፪ሺ፭ የተቋቋመ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ነው።

፲፮/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፲፯/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለፀው የሴትንም ያካትታል።

**፫. የተፈጻሚነት ወሰን**

ይህ ደንብ በመላ ሀገሪቱ መረጃ ምደባና ጥበቃ በተመለከተ በማንኛውም ሰው ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

11/ "Communications Security" means a measure to be taken to ensure electronic devices, applications and communication systems used for the exchange of government classified information;

12/ “Unauthorized Disclosure” means a transfer of classified information by any means to an unauthorized person;

13/ "Government Body" means a government office established by the Federal or State Legislation;

14/ "Head of the Government Body" means a person entrusted with the responsibility to lead and manage a government body;

15/“Service” means the National Intelligence and Security Service established pursuant to Proclamation No 804/2013;

16/ "Person" means any natural or juridical person;

17/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

**3. Scope of Application**

This Regulation shall be applicable to any person regarding classification and protection of information throughout the country.

**ክፍል ሁለት**

**የሚስጥራዊ መረጃዎች ምደባ እና ጥበቃ**

**፩. መረጃን ስለመመደብ**

፩/ ማንኛውም መረጃ ብሔራዊ ደህንነትና ጥቅምን ለመጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሚስጥራዊነት ይመደባል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የሚደረገው ምደባ እንደአግባብነቱ ከመረጃው በተጨማሪ መረጃውን ለማመንጨት ጥቅም ላይ የዋለ የመረጃ ምንጮች፣ ዘዴዎች ወይም ቁሶችን ሊጨምር ይችላል።

፫/ ማንኛውም መረጃ ኢ-ምደባ ከተደረገለት በኋላ በድጋሚ ምደባ አይደረግለትም።

**፮. የመረጃ ምደባ ደረጃዎች**

፩/ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፬ መሠረት የሚመደብ መረጃ በብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም ላይ በሚያደርሱት ጉዳት ከሚከተሉት አራት ደረጃዎች በአንዱ ሊመደብ ይችላል፡-

ሀ) እጅግ ብርቱ ሚስጥር፡- በሕገ-ወጥ ይፋ መሆኑ ተጨባጭና የማይቀለበስ ወይም ልዩ የሆነ ከባድ ጉዳት የሚያደርስ ወይም ወደፊት እንደሚያደርስ በምክንያታዊነት የታመነ እንደሆነ፤

ለ) ብርቱ ሚስጥር፡- በሕገ-ወጥ ይፋ መሆኑ ተጨባጭና ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ወይም እንደሚያደርስ በምክንያታዊነት የታመነ እንደሆነ ፤

ሐ) ሚስጥር፡- በሕገ-ወጥ ይፋ መሆኑ ተጨባጭ ጉዳት የሚያደርስ ወይም እንደሚያደርስ በምክንያታዊነት የታመነ እንደሆነ ፤ ወይም

**SECTION TWO**

**Classification and Protection of Classified Information**

**4. Classification of Information**

1/ Any information shall be classified when it deems necessary for the protection of the national security and interest.

2/ In accordance with Sub Article (1) of this Article, classification of information may include; information sources, methods or materials used to generate the information as deem appropriate in addition to the information.

3/ Any information once de-classified shall not be re-classified.

**5. Levels of Classification of Information**

1/ In accordance with Article 4 of this Regulation, the information subject to classification may be classified in one of the following four levels based on the harm they cause to national security and interests:

a) Top Secret : the unauthorized disclosure of which cause imminent and irreversible or special serious damage or reasonably believed to cause exceptionally grave damage;

b) Secret : the unauthorized disclosure of which cause imminent and significant damage or reasonably believed to cause damage;

c) Confidential: the unauthorized disclosure of which cause imminent damage or reasonably believed to cause damage; or

መ) ክልክል:- በሕገ-ወጥ ይፋ መሆኑ በመንግሥት ተቋም ላይ ወይም ሠራተኞች የዕለት ተዕለት ሥራቸውን እንዳይወጡ የሚያደናቅፍና ጉዳት የሚያደርስ ወይም ሊያደርስ የሚችል የታመነ እንደሆነ፤

፪/ በዚህ ደንብ መሠረት ምደባ እንዲደረግለት የተለየ መረጃ ሊሰጠው የሚገባው ደረጃ ግልፅ በማይሆንበት ጊዜ ለአገልግሎቱ ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት ይደረጋል።

፫/ በዚህ አንቀፅ መሠረት የምደባ ደረጃ የተሰጠው መረጃ ከፍተኛ የምደባ ደረጃ የማያስፈልገው ሆኖ ሲገኝና በሚስጥርነት ተጠብቆ መቆየቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ዝቅ ወዳለ የምደባ ደረጃ እንዲወርድ ሊደረግ ይችላል።

**፮. መረጃን የመመደብ ኃላፊነት**

፩/ የመረጃ ምደባ የሚከናወነው መረጃውን ባመነጨ ወይም በሥራ አጋጣሚ ባገኘ የመንግሥት አካል ኃላፊ ነው።

፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አገልግሎቱ እጅግ ብርቱ ሚስጥር መረጃዎችን ሊመድብ ይችላል።

፫/ የመንግሥት አካል ኃላፊ ፈቃድ ካልሰጠ በስተቀር የምደባ ደረጃ መቀየር ወይም በድጋሚ መመደብ ክልክል ነው።

፬/ የመረጃ ምደባ የሚያደርግ የመንግሥት አካል የተመደበ መረጃ ኢ-ምደባ የሚደረግበትን የጊዜ ገደብ ሊለይ ይችላል።

d) Restricted: the unauthorized disclosure of which cause harm to government institutions or hinder employees from performing their daily duties or reasonably believed to cause harm;

2/ In accordance with this Regulation, when it is unclear to provide an appropriate classification level for a given identified information it shall be submitted to the Service for a decision.

3/ In accordance with this Article the classified information which does not need a higher classification level may be downgraded to the lower classification level when it is necessary to keep it under classified.

**6. Information Classification Responsibility**

1/ The classification of information shall be done by the government body; whom the information generated or obtained in the course of performing its duty.

2/ Notwithstanding the provision of Sub-Article (1) of this Article, the Service may classify Top Secret Information.

3/ It is restricted to change or re-classify the classification level of classified information without the permission of the head of the government body.

4/ The government body who classify information may determine the time limit for the de-classification of classified information.

፮/ በሚስጥርነት ሊመደብ የሚችል መረጃን በሥራው አጋጣሚ ያገኘ ወይም ያወቀ ማንኛውም የመንግሥት አካል ሠራተኛ መረጃውን በጥንቃቄ የመያዝና ወዲያውኑ ለኃላፊው ማቅረብ አለበት።

**፯. መረጃ መመደብ ስለሚከለክልበት ሁኔታ**

ማንኛውም የመንግሥት አካል ለሚከተሉት ዓላማዎች፦

- ፩/ የሙስና ደርጊቶችን ለመደበቅ፤
- ፪/ ተጠያቂነትና ትችትን ለማምለጥ፤
- ፫/ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመሸፈን፤
- ፬/ በመንግሥት አካል ኃላፊዎችና ሠራተኞች የተፈጠረን ስህተት ለመደበቅ፤
- ፭/ በሕገ-ወጥ መንገድ ውድድርን ለመገደብ ወይም ለመቀነስ፤ ወይም
- ፮/ በማንኛውም ሁኔታ በብሔራዊ ደኅንነት ላይ ስጋት የማይሆኑ መረጃዎችን፤ በሚስጥራዊነት መመደብ አይችልም።

**፰. ስለተመደበ መረጃ መለያና ምዝገባ**

፩/ የተመደበ መረጃን ለመለየት የሚያስችል ልዩ መለያ ምልክት በመንግስት አካል ኃላፊ ይዘጋጃል።

፪/ በዚህ ደንብ መሠረት የተመደበ መረጃ እንደየምደባ ደረጃው በሚዘጋጅ መዝገብ ላይ መያዝ ይኖርበታል።

፫/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፪) መሠረት የሚዘጋጀው መዝገብ እንደየምደባው ደረጃ ተገቢው ጥበቃ ይደረግለታል።

**፱. ስለመረጃ ኢ-ምደባ**

፩/ የመንግሥት አካል ኃላፊ የተመደበ መረጃን ኢ-ምደባ ሊያደርግ ይችላል።

5/ Any employee of the government body who knew or obtained information that can be classified in the course of performance of duty shall keep carefully and immediately submit it to the person in charge.

**7. Conditions for Prohibition of Classification**

Any government body shall not classify informations to:

- 1/ conceal corrupt practices;
- 2/ avoid accountability and criticism;
- 3/ cover the problems of good governance;
- 4/ hide the mistakes made by the officials and employees of the government body;
- 5/ unlawfully restrict or reduce competition;
- or
- 6/ in any case that does not pose a threat to national security.

**8. Marking and Registering Classified Information**

1/ A unique mark to identify classified information shall be developed by the head of government body.

2/ In accordance with this Regulation, classified information shall be kept in a record prepared based on the levels of classified information.

3/ The record prepared in accordance with Sub-Article (2) of this Article, shall be protected according to the classification level of the classified information.

**9. De-classification of Classified Information**

1/ The head of a government body may de-classify classified information.

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አገልግሎቱ እጅግ ብርቱ ሚስጥር ተብሎ የተመደበ መረጃን ኢ-ምደባ ሊያደርግ ይችላል።

፫/ የተመደበ መረጃ አስፈላጊ እስከሆነበት ጊዜ ድረስ ብቻ በሚስጥራዊነት ተመድቦ ይቆያል፤ ለምደባ ምክንያት የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች የሚቀየሩ ከሆነ ለመረጃው ኢ-ምደባ ወይም ዳግም ምደባ መደረግ ይኖርበታል።

፬/ መረጃውን የመደበው የመንግሥት አካል በአሳማኝ ምክንያት መረጃው ተመድቦ እንዲቆይ ጥያቄ አቅርቦ በአገልግሎቱ ካልፀደቀ በስተቀር ማንኛውም መረጃ ከ፴ ዓመት በላይ በሚስጥራዊነት ተመድቦ ሊቆይ አይችልም።

፭/ የመንግስት አካል ኃላፊው የተመደበው መረጃ ከዚህ ደንብ ድንጋጌዎች ውጭ መሆኑን ሲያውቅ ተገቢውን ግምገማ በማድረግ ወዲያውኑ መረጃውን ኢ-ምደባ ማድረግ ይኖርበታል።

**፲. የተመደበ መረጃ ስለመከለስ**

፩/ መረጃን የመደበ የመንግሥት አካል በማንኛውም ጊዜ ምደባውን በመገምገም መከለስ ይችላል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ለተመደበ መረጃ በየ፲ ዓመቱ ክለሳ ማድረግ ይኖርበታል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው ቢኖርም ክለሳውን ለማድረግ የማያስችል ከአቅም በላይ የሆነ ምክንያት ሲያጋጥም ከአገልግሎቱ ጋር በመመካከር ክለሳው ከሁለት አመት ላልበለጠ ጊዜ ሊራዘም ይችላል።

2/ Notwithstanding the provision of Sub-Article (1) of this Article, the Service may de-classify Top secret classified information.

3/ Classified information shall remain classified as long as it is necessary; where the conditions for classification changed, the information shall be de-classified or re-classified.

4/ Any information shall not be kept classified for more than 30 years unless the government body submits a reasonable request for classification and is approved by the Service.

5/ When the head of the government body finds that the classified information is not in accordance with the provisions of this Regulation, he shall de-classify the information immediately after making an appropriate assessment.

**10. Revision of Classified Information**

1/ The government body that has classified the information may review the classification at any time.

2/ Without prejudice to the generality of Sub-Article (1) of this Article, classified information shall be reviewed every 10 years.

3/ Without limiting the generality of Sub Article (2) of this Article, in the case of force majeure, in consultation with the Service, the revision may be extended for a period not exceeding two years.

፱/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) እና (፪) መሰረት ክለሳ ሲያደረግ በዚህ ደንብ የተቀመጡ የምደባና የኢ-ምደባ ቅድመ ሁኔታዎች መሟላታቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታል።

፺/ በዚህ አንቀፅ መሰረት የሚደረግ ግምገማና ክለሳ ለአገልግሎቱ መቅረብ ይኖርበታል።

**፲፩. ለተመደበ መረጃ ስለሚደረግ ጥበቃ**

፩/ የተመደበ መረጃ በሕገ-ወጥ መንገድ ይፋ መደረጉ ከሚያስከትለው የጉዳትና ከምደባ ደረጃው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል።

፪/ የተመደበ መረጃ የደንበኞች ማረጋገጫ ያላቸው ሰዎች ተግባራቸውን ለመወጣት አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ ብቻ ተደራሽ መሆን ይኖርበታል።

**፲፪. ለተመደበ መረጃ ደንበኞች ጥበቃ ሥርዓት ስለመዘርጋት**

፩/ አገልግሎቱ የደንበኞች ማረጋገጫ የሚሰጥበትን ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ያደርጋል።

፪/ አገልግሎቱ ለተመደበ መረጃ የአካላዊ ደንበኞች ጥበቃ ለማድረግ የሚያስችሉ አስገዳጅ ስርዓቶችን ይዘረጋል፤ ተግባራዊነቱን ይከታተላል።

፫/ የኢንፎርሜሽን መረብ ደንበኞች አስተዳደር የተመደበ መረጃ ከሳይበር ጥቃት ለመከላከል የሚያስችሉ አስገዳጅ የሳይበር ደንበኞች ሥርዓቶችን ይዘረጋል፤ ተግባራዊነቱን ይከታተላል።

4/ In accordance with Sub-Article (1) and (2) of this Article, it shall be ensured that the conditions of classification and de-classification set forth in this Regulation are met to conduct a review.

5/ Any evaluation and revision made in accordance with this Article shall be submitted to the Service.

**11. Protection of Classified Information**

1/ Classified information shall be provided protection commensurate with the harm caused by illegal disclosure and level of classification.

2/ Classified information shall be accessible only to persons with security clearances to the extent necessary to perform their duties.

**12. Security Measures for classified information**

1/ The Service shall establish and implement a system for providing security clearance.

2/ The Service shall establish mandatory physical security measures to provide physical security protection for classified information and supervise its effectiveness.

3/ The Information Network Security Administration shall establish mandatory cyber security measures to protect classified information from cyber-attacks and supervise its effectiveness.

**፲፫. የመንግሥት አካላት ተግባር እና ኃላፊነት**

መረጃን የሚመድብ የመንግሥት አካል፡-

፩/ በአገልግሎቱ በሚወጣው የመረጃ ምደባ እና ጥበቃ ስታንዳርድ መመሪያ መሰረት መረጃዎችን ይመድባል፡፡

፪/ ከመረጃው የሚስጥራዊነት ደረጃ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ጥበቃ ያደርጋል፡፡

፫/ መረጃን ለሚመድበው የመንግሥት አካል ኃላፊ ተጠሪ የሆነ የመረጃ ጥበቃ የሚያከናውን የሥራ ክፍል ያደራጃል፡፡

፬/ የተመደበ መረጃ ተደራሽ የሚሆንለት ማንኛውም ሰው ተገቢው የደህንነት ማረጋገጫ ያለው መሆኑን ያረጋግጣል፡፡

፭/ ከሚመለከታቸው የመንግሥት ተቋማት ለተመደቡ መረጃዎች ጥበቃ የሚቀርቡ ምክረ ሃሳቦች እና የማስተካከያ እርምጃዎችን በወቅቱ ይተገብራል፡፡

፮/ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች እና ሠራተኞች አግባብነት ያለው የመረጃ ደህንነት ጥበቃ ሥልጠና እንዲያገኙ ያደርጋል፡፡

፯/ የተመደበ መረጃ በሕገ-ወጥ መንገድ ይፋ መሆኑ፣ መለወጡ፣ መበላሸቱ፣ መጥፋቱ ወይም መተላለፉን ካወቁ ወይም ከተጠራጠሩ ወዲያውኑ ለአገልግሎቱ ያሳውቃል፣ እና

**13. Duties and Responsibilities of**

**Government Bodies**

A government body that classifies information shall:

1/ classify the information based on classification and protection standard Directive to be issued by the Service.

2/ provide protection commensurate with the levels of classification of information;

3/ establishes a work unit accountable to the government body that classifies information for the protection of classified information.

4/ ensure that any person who access to classified information has the appropriate security clearance;

5/ implement recommendations and corrective measures from relevant government institutions for the protection of classified information timely;

6/ ensure that relevant officials and employees receive appropriate information security training;

7/ immediately notify the Service if he knows or suspects classified information has been illegally disclosed, altered, damaged, destroyed and transmitted; and

፳/ ሌሎች የተመደበ መረጃን ለመጠበቅ የሚሰጡ ኃላፊነቶችን ይወጣል።

**፲፬. ለተመደበ መረጃ የኤሌክትሮኒክስ ልውውጥ ሥርዓት**

፩/ የተመደበ መረጃ ልውውጥ የሚደረግበት ደንብ የተጠበቀ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት፣ መተግበሪያ ወይም ሥርዓት ይዘጋጃል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሰረት የሚዘጋጀውን የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት፣ መተግበሪያ ወይም ሥርዓት የሚያስተግብርና የሚያስተዳድር ለሥራው አግባብነት ባለው መንግሥታዊ ተቋም ውስጥ አደረጃጀት ሊፈጠር ይችላል።

**፲፭. በተዘጋጁ የቴክኖሎጂ አማራጮች መረጃን ስለመለዋወጥ**

ማንኛውም የመንግሥት አካል ኃላፊ፣ ሠራተኛ ወይም የተመደበ መረጃ ተደራሽ የሆነለት ሰው በዚህ ደንብ አንቀጽ ፲፬ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት በተዘጋጁ የቴክኖሎጂ አማራጮች ብቻ በመጠቀም መረጃን የመለዋወጥ ግዴታ አለበት።

**፲፮. የተመደበ መረጃ ሪፖርት ስለማድረግና ስለመመለስ**

ማንኛውም ሰው በዚህ ደንብ መሠረት የተመደበ መረጃን የደህንነት ማረጋገጫ ሳይኖረው ካወቀ፣ ከተረከበ ወይም በማንኛውም መልኩ ተደራሽ ከተደረገለት ወዲያውኑ መረጃውን ለመደበው የመንግሥት አካል ወይም ለአገልግሎቱ ሪፖርት ማድረግና መረጃውን መመለስ ይኖርበታል።

8/ discharge other responsibilities for the protection of classified information.

**14. Electronic Exchange System for Classified Information**

1/ A secure technological infrastructure, application or system shall be developed for the exchange of classified information.

2/ The structure to implement and manage technological infrastructure, application or system prepared according to Sub-Article (1) of this Article may be created in the relevant government institution.

**15. Exchange of Information with Developed Technology Options**

Any official of a government body, employee or person who has access to classified information shall have duty to exchange information using only technological options prepared in accordance with Sub-Article (1) of Article 14 of this Regulation.

**16. Reporting and Returning Classified Information**

Any person who discovers, receives or has access to classified information without having a security certificate in accordance with this Regulation, shall immediately report and return to the government body that has classified the information or to the Service.

**ክፍል ሶስት**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**፲፯. የደንቡን ድንጋጌዎች ስለመተላለፍ**

የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች በመተላለፍ ለሚፈፀም ማንኛውም ጥፋት አግባብነት ያላቸው የወንጀል ሕግ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

**፲፰. ስለ ቁጥጥር**

፩/ አገልግሎቱ በመንግሥት አካላት የሚደረገውን የመረጃ ምደባና ጥበቃ በዚህ ደንብ መሠረት መፈፀሙን ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል።

፪/ አገልግሎቱ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) የተደነገገውን የሚፈፅም ተገቢ የደንበኝነት ማረጋገጫ፣ በቂ ልምድ እና እውቀት ያለው ባለሙያ ይመድባል።

**፲፱. የመተባበር ግዴታ**

ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ ለማስፈፀም የመተባበር ግዴታ አለበት።

**፳. ተፃሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች**

ይህን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ ደንብ በተደነገጉ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም።

**፳፩. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ**

፩/ ይህ ደንብ ተፈጻሚ በሆነበት ጊዜ እየታዩ ያሉ ወይም ደንቡ ተፈጻሚ ከመሆኑ በፊት ተፈጽመው ሳይታወቁ ወይም ሳይታዩ የቀሩ ጉዳዮች በዚህ ደንብ መሰረት ውሳኔ ያገኛሉ።

፪/ ይህ ደንብ ተፈጻሚ ከመሆኑ በፊት በሥራ ላይ የነበሩ መመሪያዎች ደንቡን ተከትለው በሚወጡ መመሪያዎች እስኪተኩ ድረስ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።

**SECTION THREE**

**Miscellaneous Provisions**

**17. Violation of the Provisions of this Regulation**

Any offense committed in contravention of the provisions of this Regulation shall be subject to the relevant provisions of the Criminal Code.

**18. Oversight**

1/ The Service shall monitor and supervise the implementation of classification and protection of information carried out by government bodies in accordance with this Regulation.

2/ The Service shall assign a professional with appropriate security clearance, sufficient experience and knowledge to carry out the provisions of Sub-Article (1) of this article.

**19. Duty to Cooperate**

Any person shall have duty to cooperate in the enforcement of this Regulation.

**20. Inapplicable Laws**

Any Regulation or custom contrary to this Regulation shall not apply to the matters covered by this Regulation.

**21. Transitory Provisions**

1/ Issues that are pending or not observed before this Regulation is enforced shall be governed in accordance with this Regulation.

2/ Prior to this Regulation, applicable Directives shall continue to be in effect until they are replaced by Directives to be enacted following this Regulation.

**፳፪. መመሪያ ስለማውጣት**

አገልግሎቱ ይህን ደንብ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

**፳፫. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጳጉሜ ፩ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

አብይ አህመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

**22. Power to Issue Directives**

The Service may issue Directives necessary for the implementation of this Regulation.

**23. Effective Date**

This Regulation shall come in to force upon publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, On this 6<sup>th</sup> Day of September, 2023.

ABIY AHIMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA